

# ሂደታዊ




✍ Rukia Nantale  
🔗 Benjamin Mitchley  
📄 Mezemir Girma  
😊 Amharic  
📖 Level 5


Storybooks Canada  
[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)  
ሂደታዊ

Written by: Rukia Nantale  
Illustrated by: Benjamin Mitchley  
Translated by: Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



ሲምበግዊሬ እናቷ ስትሞት ብስጭት ተሰማት። የሲምበግዊሬ አባት ለልጁ እንክብካቤ ለማድረግ የተቻለውን አደረገ። ቀስ በቀስ የሲምበግዊሬ እናት በሌላችበት ደስተኝነትን መልሰው እንዴት እንደሚያገኙ አወቁበት። በየዕለቱ ጠዋት ቁጭ ብለው ስለመጨዋታቸው ቀን ይነጋራሉ። በየምሽቱም ራት አብረው ይሰራሉ። ሳህኖቹን ካጠቡ በኋላ የሲምበግዊሬ አባት የቤት ስራዋን በመስራት ያግዛታል።

፡፡ፅህፅሂ ተገረጾ ህሂ <<ቋጠጠህ


ቋጠጠ ፡፡ብህርህፅህ ቅወቀተቱህህ ስቱህ ቋጠጠ ስህ ቱህህ

፡ፃህፃ፡፡ቋጠጠ ህህ ሠቀ ጅቱህ ለዘፅወ ጅሂ ስቱህ ቱህህ


ቱህህ ፡፡ቋጠጠ ቱህህ ጅወ ሐግቅጠጠ፡፡ግሠተ ህህ <<፡ፃህ

ህህ ቱህ፡፡ጠወ ቱህህ ጠጋቱህ ቱህህ ግቅጠጠ፡፡ጠ ቱህህ





<<እንዴት ነሽ ሲምበግዊሬ? አባትሽ ስላንቺ ብዙ ነገር ነግሮኛል>>  
 አለቻት አኒታ። ይሁን እንጂ አኒታ ፈገግታ አላሳየችም፤ ወይም  
 የሲምበግዊሬን እጅ አልጨበጠችም። የሲምበግዊሬ አባት  
 ደስተኝነት ተሰማው። ሦስቱ አብረው ስለሚኖሩበት ሁኔታና  
 ህይወታቸው እንዴት ጥሩ እንደሚሆን አወራ። <<ልጄ፣ አኒታን እንደ  
 እናት እንደምታያት ተስፋ አደርጋለሁ>> አላት።



በቀጣዩ ሳምንት አኒታ ሲምበግዊሬን ከአክሶቷና ከልጆቿ ጋር በቤቷ  
 ምሳ ጋበዘቻቸው። ምን ዓይነት ግሩም ድግስ ነው! አኒታ  
 ሲምበግዊሬ የምትወዳቸውን ምግቦች ሁሉ አሰናዳች እና ሁሉም  
 ሰው እስከሚጠግብ ድረስ በላ። ከዚያም አዋቂዎቹ ሲያወሩ  
 ልጆቹም ተጫወቱ። ሲምበግዊሬም ደስተኝነትና ጀግንነት ተሰማት።  
 በቅርቡ፣ በጣም በቅርቡ፣ ወደቤቷ እንደምትመለስና ከእናቷና  
 ከእንጀራ እናቷ ጋር እንደምትኖር ወሰነች።







ከጥቂት ወራት በኋላ የሲምቦግዊሬ አባት ለተወሰነ ጊዜ ራቅ ብሎ እንደሚሄድ ነገራቸው። <<ለስራ ጉዳይ መሄድ አለብኝ>> አላቸው። <<እርስ በእርሳችሁ እንደምትደጋገፉ ግን እተማመናለሁ።>> የሲምቦግዊሬ ፊት ቅይርይር አለ፤ አባቷ ግን ይህን ልብ አላለም። አኒታ ምንም ቃል አልወጣትም። እርሷም ደስተኝነት አልተሰማትም ነበር።



ሲምቦግዊሬ ከአክስቲ ልጆች ጋር እየተጫወተች ሳላች አባቷን ከሩቅ አየችው። ይናደድብኛል ብላ ፈራች። ስለሆነም ለመደበቅ ወደቤቱ በኩል ሮጠች። አባቷ ግን ወደሷ ሮጦ <<ሲምቦግዊሬ ጥሩ እናት አግኝተሻል - የምትረዳሽና የምትወድሽ። እኮራብሻለሁ፤ እወድሻለሁ>> አላት። ሲምቦግዊሬ ከአክስቲ ጋር እስከፈለገችበት ጊዜ ድረስ እንድትቆይም ተስማሙ።

::ኢህጵተቱ ኢግብረት ሲሆን ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት  
 ፤ጋህግ ኢህጵተቱ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት ግብረሰብ ተሰጥቶ  
 ፤ጋህግ ግብረሰብ ተሰጥቶ ግብረሰብ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት  
 ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት ግብረሰብ ተሰጥቶ ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት




::ቀላሉ ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት ግብረሰብ ተሰጥቶ  
 ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት ግብረሰብ ተሰጥቶ ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት  
 ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት ግብረሰብ ተሰጥቶ ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት  
 ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት ግብረሰብ ተሰጥቶ ፤ጋህግ ለሁሉም ሰዎች ለሆኑት






አንድ ቀን ጠዋት ሲምበግዊሬ ተኝታ አረፈደች። «አንቺ ሰነፍ!»  
 አረታ አምባረቀችባት። ሲምበግዊሬን ጎተተች። ያን ውድ  
 ብርድልብስ ምስማር ያዘውና ከሁለት ተቀደደ።



የሲምበግዊሬ አክሶት ልጅቱን ወደቤቷ ወሰደች። ለሲምበግዊሬም  
 ትኩስ ምግብ ሰጠች፤ የእናቷን ብርድልብስም አለበሰች። በዚያ  
 ምሽት ሲምበግዊሬ ወደ መኝታዋ ስትሄድ አለቀሰች። እንባዋ ግን  
 የእጅይታ እንባ ነበር። አክሶቷ እንደምትንከባከባት አውቃለች።



::ቋገመጂ ረቀዘረ ዘጅ ልዕረገገጠ ረቀሀጽጸጸ ቸሪሃ ::ቋጽጸ  
 ቀህ ረቀህ ገሠቅ ቀረህ ቀቅሠ ፤ዘጅ ቋጭገቅ ህሁላጽጋሁ ረቀኃሃጸ  
 ::ቋረህጠ ቀኑሠጠህ ቀህህ ::ቋጭህሀተ ልዕሠ ግቅጌሀጠህ



::ጋጠጂ ቀኃኃጽቶ ቀቀሃ ጂላ ረገረቀ ቸህህሃ ::ቀዝረሃ  
 ጽጋጠቀጽረሃ ጽዘህ ረግቅጌሀጠህ ጠጠቅሃ ረጠቋጌሠጠጠ ቋቋህ  
 ልቋላላ ፡፡ቋሁጭ ላቀህ <<፤ጂላ ጸጻጸጠጠጠ ፤ግቅጌሀጠህ>> ጽቸህ  
 ጭገቅ ረህሁላጽጋሁ ስረቀጂላ ፡፡ቋሶሃ ረጽዘ ህሁ ስቀ ቀህ ቋሪጽ





ሲመሽባት ከአንድ ምንጭ አጠገብ ካለ ትልቅ ዛፍ ላይ ወጥታ ከቅርንጫፎቹ ላይ መኝታዋን አዘጋጀች። እየተኛችም ሳለች <<እናቴ፣ እናቴ፣ እናቴ፣ ተውሽኝ። ተውሽኝና አልመለስ አልሽ። አባቴ አሁን ለኔ ማሰቡን ተቷል። እናቴ፣ መቼ ነው የምትመጭው? ተውሽኝ እኮ>> በማለት አዜመች።



በቀጣዩ ማለዳ ሲምበግዊሬ ዘፈኑን ደግሞ ዘፈነችው። ሴቶች ልብሳቸውን ለማጠብ ወደ ምንጩ ሲመጡ ከትልቁ ዛፍ የሚመጣውን የመከፋት ዘፈን ይሰሙ ጀመር። ንፋሱ ቅጠሉን እያማታ የሚፈጥረው ድምጽ መሰሏቸው ስራቸውን ቀጠሉ። ከሴቶቹ አንዷ ግን ዘፈኑን በጣም በጥንቃቄ አደመጠችው።